



# PENN MANOR SCHOOL DISTRICT

ፓስታ. ሳ.ቁጥር • Millersville, PA 17551-0301 ስልክ  
(717) 872-9500 • ፋክስ (717) 872-9505

[www.pennmanor.net](http://www.pennmanor.net)  
የእኩል የሥራ ዕድል አሰሪ

የተሻለ ማህበረሰብ... በአንድ ጊዜ አንድ ተማሪ

**Michael G. Leichliter, Ed.D.**  
Superintendent  
[mike.leichliter@pennmanor.net](mailto:mike.leichliter@pennmanor.net)

ማርች 2፣ 2020

ውድ ወላጆች እና አሳዳጊዎች፡

ፔን ማኖር የትምህርት ቤቶች ድርጊት (Penn Manor School District) ስለ ተማሪዎችን እና ሠራተኞቻችን ጤና እና ደህንነት ላይ በቁርጠኝነት ያሳያል። የትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት ኮሮናቫይረስ COVID-19 በተመለከተ ያለውን የጤና መረጃ በጥብቅ እየተከታተለ ይገኛል። በሁሉም ከጤና-ጋር የተያያዙ ጉዳዮች ላይ እንደምናደርገው፣ ከፔንስልቫኒያ የጤና መምሪያ [Pennsylvania Department of Health (DOH)]፣ ለበሽታ ቁጥጥር እና ከትትል ማዕከላት [Centers for Disease Control and Prevention (CDC)]፣ እና የትምህርት ቤቶችን ዲስትሪክት ሐኪም ጋር በቅርብ እየሰራ እና ተጨማሪ መመሪያዎችን እያገኘን ነው።

እባክዎ ያስታውሱ፡ በእኛ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ውስጥ ምንም ዓይነት የኮሮናቫይረስ የተያዙ ሰዎች እስካሁን አልተመዘገቡም።

ይህንን መረጃ ለእርስዎ ለማድረስ የምንወደው ስለ ችግሩ ግንዛቤ እንዳለዎት እና እኛ ላይ ተጽእኖ ሊያደርሱ የሚችሉ ማንኛውም የጤና እና ደህንነት ችግር ለመከታተል፣ ለመዘጋጀት እና ምላሽ ለመስጠት ዲስትሪክቶችን ዕቅድ እንዳለው ልናረጋግጥልዎት ስለሌለን ነው። በተጨማሪም ይህንን የጤና ችግር በተመለከተ የቅርብ አዳዳሪ ነገሮች እና መመሪያን በተመለከተ [የበሽታ ቁጥጥር ማዕከላት \[Centers for Disease Control \(CDC\)\]](#) እና [ፔንስልቫኒያ የጤና መምሪያ \[Pennsylvania Department of Health \(DOH\)\]](#) እንዲጠቀሙ እናበረታቶታለን።

በአካባቢ ውስጥ ወረርሽኝ የሚከሰትበት ሰዓት የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል እንዲያገዝ የሚችላውን ነገር ሁሉ የማድረግ አላማ የትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት አለው። እና **ይህንን ማድረግ የእርስዎን ድጋፍ እንፈልጋለን።**

የፔንስልቫኒያ የጤና መምሪያ (Pennsylvania Department of Health) ልክ እንደ COVID-19 ያሉ፣ የመተንፈሻ አካላት ቫይረስ ስርጭትን ለመግታት የሚያግዙ የሚከተሉትን ጠቃሚ መረጃዎችን በድረገጹ ላይ አጋርቷል፡-

- ማንኛውም ሳል እና ማስነጠስ በሶፍት **ይሽፍኑ** እና በመቀጠል ሶፍቱን ወደ ቆሻሻ ይጣሉ፣ ሶፍት የማያገኙ ከሆነ፣ በእጅ መዳብዎ ውስጥ ያስሉ ወይም ያስነጥሱ። እጆቻችንን አይጠቀሙ።
- በዙጊዜ በሳሙና እና ውሃ ቢያንስ ለ 20 ሰከንዶች ያህል **እጆቻችንን ይታጠቡ**። ሳሙና እና ውሃ የማይገኝ ከሆነ በአልኮል ላይ የተመሰረተ የእጅ ሳኒታይዘር ይጠቀሙ።
- ልክ እንደ የጠረንጴዛ ሽፋን፣ የሙብራት ማብሪያና ማጥፊያ፣ ስልኮች እና ሌሎች በተደጋጋሚ የሚነኩ ዕቃዎችን በተደጋጋሚ **ያጽዱ**።
- ሊከሰት የሚችለውን ስርጭት **እንዳይሰራጩ ያድርጉት**። የታመሙ እንደሆነ፣ እስከሚሻሉት ድረስ በቤት ውስጥ ይቆዩ። አስቀድመው የታመሙ ከሆነ ሰዎችን ጋር እንዳይጠጉ።

ፔን ማኖር የትምህርት ቤት ዲስትሪክት (Penn Manor School District) ጉዳዩን በትክክል እየተከታተለ ነው (ኮሮናቫይረሱን ብቻ ሳይሆን የዚህን ዓመት እንፋሌንዝ ወረርሽኝ ጭምር) እና በየቀኑ ልክ እንደ የዕለት ተዕለት ጥንቃቄ ተግባር

**Jerry Egan, Ed.D.**  
የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ረዳት ተቆጣጣሪ  
[jerry.egan@pennmanor.net](mailto:jerry.egan@pennmanor.net)

**Christopher L. Johnston** ንግድ ዘርፍ አስተዳዳሪ  
[chris.johnston@pennmanor.net](mailto:chris.johnston@pennmanor.net)

**Theresa Kreider, Ed.D.**  
የተማሪዎች ድጋፍ ሰጪ አገልግሎት መምሪያ  
[theresa.kreider@pennmanor.net](mailto:theresa.kreider@pennmanor.net)

**Philip B. Gale, Ed.D.** የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የበላይ ተቆጣጣሪ  
[philip.gale@pennmanor.net](mailto:philip.gale@pennmanor.net)

ትምህርት ቤቶችን ጸረ-ወረርሽኝ መድሃኒት እየረጨ እያጸዳ ነው። በአካባቢው ውስጥ የተረጋገጡ COVID-19 የመያዝ ምልክቶች ሲከሰቱ ጊዜ፣ አስፈላጊ ከሆነ ማንኛውም ዓይነት ተጨማሪ እርምጃዎችን በጤና ባለሙያዎች የሚቀርቡ መመሪያዎችን የትምህርት ቤት ዲስትሪክቱ ይከተላል።


ልጅዎ የታመመ ከሆነ፣ እባክዎን የተማሪውን በሽታ በተመለከተ የሚከተሉትን መመሪያዎችን ይከተሉ።

1. ልጅዎ ትምህርት ቤት ከመመለሱ(ሷ) በፊት ለ 24 ሰዓታት ከትኩሳት ነፃ መሆን አለበት/ባቸው።
2. ማስታወክ እና ተቀማጥ ምልክት ያለባቸው ልጆች ከመጨረሻው ድርጊት በኋላ ለ 24 ሰዓታት ቤት ውስጥ መቆየት አለባቸው።
3. አጠራጣሪ ከሆነ ተላላፊ በሽታ የተያዙ ልጆች (ልክ እንደ እንደ ሮዝማ አይን እና የማይታወቅ ሽፍታ) በእርስዎ የጤና ሐኪም ማረጋገጫ እስከሚገኝ ድረስ በቤት ውስጥ መቆየት አለባቸው።
4. በዚያ ቀን ላይ የሚደረግ ማንኛውም ዓይነት የመስክ ጉብኝት፣ ድግሶች ወይም ልዩ ዝግጅቶች ቢኖርም ልጅዎ ከታመመ/ች፣ በቤት ውስጥ ያስቀምጡት/ጧት።

አሁን መቆጣጠር የምንችለው ነገር ላይ ትኩረታችንን በማኖር በጋራ በትብብር መስራታችንን በጣም አስፈላጊ ነው። የእኛ ሠራተኞች እና ተማሪዎች ላይ ስጋት ሊያመጣ የሚችል የበሽታ ዓይነት መቆጣጠር ላይ ነቅተን መጠበቅ አለብን።

ለዲስትሪክታችን፣ ትምህርት ቤታችን፣ እና ተማሪዎቻችን ስለሰጡን ድጋፍ እናመሰግናለን።

ከአክብሮት ጋር፣



Michael G. Leichliter, Ed.D.  
የትምህርት ቤት ዋና ተቆጣጣሪ